

የጎረቤት ፋይተሩ ዶክተር ስርዓተ ቀብር!

በአዲስ ተስፋ

የሌባ አይነደረቅ ልብ ያወልቅ ይላል የአገሪቱ ሰው ተመዝዞ በማያልቀው መሳሌያዊ አነጋገር። የቤት ስራችን በዛና ነገሮችን ሁሉ የምንተነፍስበት ቅደም ተከተል ራሱ ተምታታብን። የአዲስ አበባ ጉዳይ፣ የአዲስ ጫፍ የወጣ ጎሰኝነት፣ የጠቅላይ ሚኒስቴሩ የተምታታ መግለጫ፣ የዜጎች ከየ ክልሉ መፈናቀል፣ የሚመዘገቡ ፓርቲዎች ብዛት፣ የደቡብ ክልል መፈረካከስና የአዲስ አበባ መስተዳደር ሙሉ በሙሉ በሚባል መልኩ በጎሰኞች መያዝ ሁሉም አንገብጋቢ ወቅታዊ ሁኔታዎች ናቸው። ጸሃፊዎች፣ የታሪክ ባለሙያዎች፣ ተመራማሪዎችና ፖለቲከኞች በእያንዳንዱ ጉዳይ የየባሉላቸውን አስተያየት በመስጠት ላይ በሚገኙበት በዚህ ጊዜ ለውጥ መጣ ብሎ ያለምንም መጠራጠር ሆ ብሎ ከጠቅላይ ሚኒስቴሩ ጋር የተባበረው የአገራችን ህዝብ ተስፋው በውሃ ላይ የወደቀ ኩባንያ ሆኖታል። በዚህ ጉዳይ ብዙ ብዙ ማለት ቢቻልም ለዛሬ መጀመሪያ ወደ ጠቀስኳት ምሳሌያዊ አነጋገር ልመለስና ለነሳው ወደፈለግሁት ርዕሰ ጉዳይ ልግባ። ጅራፍ ራሱ ገርፎ ራሱ ይጫሃል የሚባል አባባልም አለ።

አንድ

ግንቦት ሰባት ወደ ሃገር መግባቱን ምክንያት በማድረግ መላ አገር ወዳዱ ሁሉ ሆ ብሎ በመውጣት ባንዲራውን በማወለብ-ብለብ ለዘመናት ለሃገሩ ያለውን ፍቅር ለመግለጽ በአዲስ አበባ ጎዳናዎች ግልብጥ ብሎ መውጣቱ ይታወሳል። ያ ምክንያት ነበረ። በመሰረቱ ግንቦት ሰባት ታገለለኝ አለኝታየ ነው ለማለት አልነበረም። አብዛኛው የአገራችን ወጣቶችም ሆኑ መላው አገር ወዳድ ግንቦት ሰባት አስመሳይና ጸረ ኢትዮጵያ እንደሆነ ያውቃል። ቢሆንም የሚነግደው በባንዲራውና በዜግነት ፖለቲካ ስም ስለሆነ አጋጣሚውን በመጠቀም ለሃገሩ ያለውን ፍቅር ለመግለጥ የግንቦት ሰባትን መሰሪያዊ አላማ ማፍተልተል አልፏልም። ስለዚህም የአዲስ አበባ መንገዶች የአገር ፍቅርን በሚያስተጋቡ መፎክሮችና በባንዲራ ተንቆጥቁጥ ዋለች። ይህንን የማይወዱትና ጎሰኝነት ናላቸውን ያዘራቸው ባለጊዜዎች የአዲስ አበባን ወጣት ወደ እስርቤት አጋዙት። ምንም ምክንያት አልነበራቸውም። ወጣቱም አንዲት ወንጀል አልሰራም። **ይህ ሲሆን የግንቦት ሰባት መሪዎች ነን የሚሉት እን ዶክተር ብርሃኑ አንዲት ቃል ለመተንፈስ አልሞከሩም።** እኛን ለመቀበል ተገልብጦ ወጣ የሚሉት ወጣት ሲታፈስ ዶክተሩ ዝምታን የመረጡበት ምክንያት አመንክሮ የለውም።

ሁለት

ጃዋር መሃመድና አነግ በመጣመር በሻሻሌ ሰውን ያለሃጢያቱ በቡድን ዘቅዝቀው ሲሰቅሉ ፣ በወለጋ በርካታ ዜጎችን ሲገድሉ፣ በርካታ ባንኮችን ሲዘርፉ፣ በዚህ አገር ያለው መንግስት ሁለት ነው በማለት ጃዋር ሲናገር፣ ዜጎች ካላቸው ብቻ ሳይሆን ከሚበሉት ቀንሰው በመቆጠብ የጎኔ ማረፊያ አገኛለሁ ብለው በተስፋ ሲጠባበቁት የነበረው የጋራ መኖሪያ ህንጻ እጣ ደርሷቸው ለምግባት ሲያቅዱ ማፍያ ቡድኑ እኔ በህይወት እያለሁ ደሜ ሳይፈስስ ማንም እዚህ መግባት አይችልም ብሎ ሲዝት፣ አዲስ አበባ የባለቤትነት ጥያቄ ሲቀርብበት **ዶክተር ብርሃኑ ጃዋርንና አነግን በሀግ እንጠይቃለን ማለት ቀርቶ ድርጊቱን የሚያወግዝ አንዲት ቃል አልተነፈሱም ነበር።**

ሶስት

ጠቅላይ ሚኒስቴሩ የአዲስ አበባን ባለ አደራ ምክርቤት መስራችና የመብት ተሟጋች እስክንድር ነጋ ላይ በቁጣና በሚያሸማቅቅ መልኩ ጦርነት እንገጥማለን በማለት በትእቢትና በማን አለብኝነት ሲናገሩ ራሳቸውን ዶክተር ብርሃኑን እኛ ምህረት ባናደርግላቸው ኖሮ ድርጅታቸው ሽብርተኛ የተባለ እርሳቸውም የሞት ፍርድ የተፈረደባቸው ነበሩ ዛሬ እኛን ለውጥ አለመጡም ብለው አፋቸውን ሲከፍቱ ትንሽ አይሰቀጥጥቸውም በማለት በአደባባይ ሲያዋርዱቸው **ዶክተር ብርሃኑ ቃል የመተንፈስ ድፍረት አልነበራቸውም።** ይባስ ብሎ ዛሬ ለዘመናት ሲያንቋሽሻቸው የነበረው የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ቃለ ምልልስ ሲያደርጋቸው እነ ታከለ ኡማን ጻድቅ እስክንድር ነጋን ደግሞ ሃጥዕ አድርገው ቁጩ አሉ። ሰውየው የለየላቸው አምታች እንደሆኑ ቢታወቅም

በዚህ ደረጃ የወረድ አስተሳሰብ ያራምዳሉ ተብሎ ግን አይጠበቅም ነበር። **ይህ ሁሉ ሲሆን በጎሰኞችና በዘረኞች ላይ እንኳን በህግ እንጠይቃለን ሊሉ ቃል እንዳለውጡ የኢትዮጵያ ህዝብ ያውቃል።**

አራት

የባህርዳር ወጣቶች ቆይት ብሎ እንደተገለጸው ደግሞ በማይሆን ተስፋ የኤርትራን በረሃዎችና ከወያኔ የጸጥታና የደህንነት ሃይል ጋር ሲተናነቁ የነበሩ ጥቂት ወታደሮች ዶክተር ብርሃኑ ባህርዳር ላይ ህዝብ ያወያያሉ የሚል ወሬ በመስማታቸውና መሰሪ ር አላማቸውን ስለሚያወቁ ግልጽ በሆነ መልእክት “ ግንቦት ሰባት የአማራ ህዝብ ጠላት ነው ፤ መላው የኢትዮጵያ ነገዶች በጎሰቸው ሲደራጁ አማራውን ሆን ብለው በኢትዮጵያዊነት ሽፋን እንዳይደራጁ የሚከለክል ነው ” በማለት ተቃውሟቸውን በአደባባይ ገለጹ። ዶክተር ብርሃኑ በተላላኪያቸው ያዘጋጁት ውይይትም ተስተጓጎለ በሚል “ **የባህርዳር ወጣቶችን ወሮ በሎች** ” ሲሉ ማእረግ ሰጧቸው። ይህ አልበቃ ብሏቸው ደግሞ በህግ እንጠይቃለን ሲሉ አስፈራሩ። አይኑን በጨው የታጠበን ሰው ምን ማድረግ ይቻላል ። እንደ እውነቱ ከሆነ ዶክተር ብርሃኑ ለአማራ ህዝብ ንቀት ብቻ ሳይሆን ከፍተኛ ጥላቻም እንዳላቸው ያስገነዘቡበት ማንነታቸውም በግልጽ የወጣበት ድርጊት ነው።

አምስት

ከአርባ በላይ የሚሆኑ ምሁራንና በውጭ አገር የሚኖሩ ታዋቂ ሰዎች የሙብት ተሟጋቹን እስክንድር ነጋን በመደገፍ በአዲስ አበባ ስለተፈጠረው የፖለቲካ ቀውስ መድሃኒቱ የባላደራ ምክርቤቱ አቋምና ውሳኔ ነው በማለት ለጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ በእስክንድር ላይ የሚደረገው ማንኛውም ዛቻ እንዲቆምና ጥበቃም እንዲደረግለት ከማሳሰብ ጋር ስጋታቸውን ገልጸው ድብዳቤ ጽፈዋል። እጅግ በጣም አስደሳችና ሃላፊነት የተሞላበት እንቅስቃሴ ነው። **ዶክተር ብርሃኑ ሰው ቢሆኑ ኖሮ በእውነትም ስለዜግነት ፖለቲካ ክልባቸው ቢያስቡ ኖሮ ይህንን ሃሳብ ማቅረብም ማስተባበርም የሚገባቸው እርሳቸው ነበሩ።** ለነገሩ ሁለት ሰናሪዎች በዶክተር ዙሪያ አሉ። አንደኛው ቀጣዩ የአዲስ አበባ ከንቲባ እንዲሆኑ ተስፋ ተገብቶላቸዋል ከዚህም የተነሳ ውሏቸውና ምሽታቸው ጠቅላይ ሚኒስቴር ቢሮ እንዲሁም አቶ ለማ ቤተመንግስት ሆኗል ከሚባለው ወሬ እውነትነት ጋር የእስክንድር እንቅስቃሴ እቅዱን ሁሉ አፈር እድሜ ያበላቀል የሚል ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ በአዲስ አበባ ከንቲባነት እጩነታቸው ዙሪያ አዲስ አልተስማማም መባሉ አንገብግቧቸዋል ይባላል። ለማንኛውም ሰውየው የስልጣን ጥማት ያነወዛቸው ናቸው። በመሰረቱ ከጥቂት ወራት በፊት እኔ ማማከር እንጂ ስልጣን አልፈልግም ብለው ነበር። ዶክተር ብርሃኑ በአማራ ወጣቶች ላይም ሆነ በአዲስ አበባ ባለ አደራ ምክርቤት ላይ በሰጡት አስተያየት ራስዎን በራስዎ እንደገደሉ ተረድተው በቃ ፖለቲካውን ይተውት።

አበቃሁ።

መጋቢት 2011 ዓም